



NSY22-23 የኩሌጅ (Coolidge) ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ: የመግቢያ (Admission) ሂደት የደረጃ መጠን (Rubric)

ለክፍል ደረጃዎች: 9 እና 10

ስለ ቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ የመግቢያ (Admissions) መስፈርት:

የቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ በኩሌጅ (Coolidge) ውስጥ፣ 'COLTS' መሆን የሚፈልጉ ምሁራኖችን ይፈልጋል:

የቀለም ትምህርት ግቦቻቸውን ለማሳካት እና ፈታኝ በሆኑ ነገሮች ውስጥ ጥብቅነትን እና በጽናት ራስን ማስተካከል የሚጠይቅ **ቁርጠኝነት (Committed)**::

ስለነርሱ እና ስለእኩዮቻቸው የማይግ ችሎታ **ብሩህ አመለካከት ያላቸው (Optimistic)**::

ታማኝነትን፣ ተጠያቂነትን፣ እና የትምህርት ቤታችንን ማህበረሰብን እሴቶችን **መሪዎች በመሆን (Leader)** የሚሸከሙ::

በሚያደርጉት እርምጃዎች ላይ አስተዋይ በመሆን እና በዓለም ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ለማምጣት በመስራት **ህብረተሰብን መቀየር (Transforming Society)**::

ስለ ቅድመ ኮሌጅ አካዳሚ የመግቢያ (Admissions) ሂደት:

የመቀበያ ሂደታችን የሚያካትተው ሁሉን አቀፍ የሆነ ምልከታ ለእያንዳንዱ የማመልከቻ ክፍሎች - ሪፖርት ካርዶች፣ ጽሁፍ (essay)፣ እና የአስተማሪ ድጋፍ መስጫዎች (recommendations):: እያንዳንዱ የማመልከቻ ክፍሎች፣ ከዚህ በታች በሚገኘው ሰንጠረዥ መሰረት ተገምግሟል:: ምንም እንኳን ክፍል፣ ብቻውን ለብቁነት መወሰኛ ሆኖ አይወሰድም:: በቀለም ትምህርት ፕሮግራም ጥብቅነት ምክንያት፣ በGPA ላይ ከፍተኛ አፅንዖት የምንሰጠው እና በቀለም ትምህርት እድገት ላይ ወደላይ ሲያሻቅብ ማየትን የምንመርጠው ይሆናል:: በጣም ስኬታማ ሆነው ያገኘናቸው አመልካቾች፣ ፈታኝ-ለሆነ ስራ ቁርጠኝነት ያላቸው ሲሆን ይህንንም በጽሁፋቸው (essay)፣ በድጋፍ መስጫዎች (recommendations) እና በቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ በተጨማሪ ማስመስከር የቻሉ ናቸው::

የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ፣ የመጀመሪያ የሆነ ግንኙነቶችን የምንገነባት እና በማመልከቻ ሌሎች ገጽታዎች ላይ ጎልተው ለመመልከት ያልቻሉናቸውን ነገሮች ለማወቅ እድል የሚሰጠን ነው:: ለቃለ- መጠይቅ፣ የቤተሰብ አባል፣ ወላጅ፣ ሕጋዊ አሳዳጊ፣ ወይም ሌላ ቅርብ የቤተሰብ አባል ሊሆን ይችላል:: ተማሪዎችን በመደበኛነት የሚረዷቸው፣ ሌላ በተማሪው ህይወት ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ ያለው ሰው፣ እንደ አሰልጣኝ፣ አማካሪ፣ ወይም የሕይወት መሪ/mentor፣ ሊሆንም ይችላል:: የቃለ- መጠይቅን ጨርሰን ስምወጣ፣ የተማሪውን ማንነት በተሻለ ሁኔታ የምንረዳበት እና ቤተሰቡ እንዴት መማርን እንደሚደግፉ ለማወቅ እንደሚያስችለን ተስፋ አለን::

ሊገኝ ከሚችለው ከ100 ውስጥ 85 ነጥቦችን ያገኙ ተማሪዎች ብቁ ይሆናሉ፤ ሆኖም ይህ ቁጥር ሁሉን አቀፍ በሆነው የአመልካቾች ምልከታ ላይ መሠረት በማድረግ፣ ዓመታዊ የዝቅተኛ ደረጃ የሚስተካከልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል::



የመግቢያ (Admission)	መለኪያ (Weight)	ማስታወሻዎች
<p>የቀለም ትምህርት የመስፈርት ምልክታ (GPA)</p>	<p>40 ነጥቦች</p>	<p>ECA ውጤቶችን (GPA) እንደ የቀለም ትምህርት መስፈርት ምልክታ አንዱ አካል አድርጎ ይመለከተዋል። በአነስተኛነት መገኘት የሚገባው (minimum) የGPA መስፈርት የለም። ተማሪዎች ለSY20-21 የመጨረሻ ሪፖርት ካርዳቸውን እና ለSY21-22 የመጀመሪያ ተርም ሪፖርት ካርድን ማስገባት አለባቸው። የሪፖርት ካርድ/የትምህርት ውጤት ማረጋገጫ እና ውጤቶች፣ ለማመልከቻው የመግቢያ (admission) ሂደት ከግምት ውስጥ እንዲገቡ መግባት አለባቸው።</p> <p>ከELA፣ ሳይንስ፣ ሂሳብ እና የኅብረ ትምህርት/ታሪክ ውስጥ ያሉ ክፍሎች፣ GPAን ለማስለት ጥቅም ላይ የማውሉ እና፣ በቅድመ ካላ ጅ አካዳሚ የ3 ቦ ነጥብ GPA ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ነጥብ የላቸው በተለመደ</p>
<p>ድጋፍ መስጫዎች (Recommendations)</p>	<p>20 ነጥቦች</p>	<p>ECA፣ 2 የድጋፍ መስጫዎች (recommendations) ይፈልጋል። ECA፣ የአስተማሪ ድጋፍ መስጫዎችን (recommendations)፣ ለተማሪዎች የአካዳሚክ መዝገብን፣ የጥረታቸውን ደረጃ፣ እና አጠቃላይ በትምህርት ቤት ውስጥ ያላቸውን ተግባራዊ ይዘትን ለመስጠጥ ይጠቀምበታል። በየግል የገቡ የድጋፍ መስጫዎችን (recommendations) በራሳቸው በኩል እንዲከታተሉ እና የድጋፍ ሰጪው የተማሪውን በእጅጉ የተሟላ ምስል እንዲያስገቡለት ለማድረግ፣ ተማሪዎች እና ቤተሰቦችን ክትትል እንዲያደርጉ አጥብቀን እናበረታታል። ሆኖም፣ ተማሪዎች ላልተሟሉ ወይም ለጠፉ የድጋፍ መስጫዎች (recommendations) ቅጣት አይደርስባቸውም፤ ስለሆነም፣ በተገኘው የድጋፍ መስጫዎች (recommendations) ላይ መሠረት በማድረግ ቀጥሎ እንዲገመገም</p>
<p>የጽሁፍ ናሙና (Writing Sample)</p>	<p>25 ነጥቦች</p>	<p>የጽሁፍ ናሙና (writing sample)፣ የተማሪን ፍላጎት እና የችሎታ ደረጃን ለማግኘት ይጠቅማል። የመቀበያው (admissions) ቡድኑ የተማሪውን በECA ውስጥ ያለውን ፍላጎት፣ ለመማር ያለውን ቁርጠኝነት፣ እና የወደፊት ግቦችን ለመለካት ጽሁፉን (essay) ይመለከታል። የጽሁፍ ናሙና (writing sample)፣ በተጨማሪም እንደ የተማሪው ሰዋሰው (grammar)፣ ቃላት (vocabulary) እና ቴክኒካል የአፃፃፍ ደረጃ፣ የመጀመሪያ ናሙና ሆኖ</p>



የቤተሰብ ቃለ-መጠይቅ	15 ነጥቦች	<p>ECA፣ ተማሪዎች ወደ ቃለ-መጠይቁ፤ ከቤተሰብ አባል ጋር (ከወላጅ፣ ሕጋዊ አሳዳጊ፣ የቅርብ የቤተሰብ አባል) ወይም ሌላ በህይወቱ ውስጥ ጉልህ አስተዋጽኦ ያለው ሰው ጋር (እንደ አሰልጣኝ፣ አማካሪ፣ ወይም የሕይወት መሪ/mentor)፤ ተማሪዎችን በመደበኛነት ከሚረዱቸው ጋር አብረው እንዲካፈሉ ይፈልጋል።</p> <p>በጤና ሁኔታዎች እና በቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ መሠረት በማድረግ፣ በSY22-22 ውስጥ፣ የቃለ-መጠይቅ በርቀት (virtually)፣ ሊከናወን ይችላል።</p> <p>የጤና መመሪያን በመከተል እና በመቆጣጠር ላይ፣ ቁርጠኛ ሆኖ መስራቱን - DCPS ይቀጥልበታል።</p>
---------------	---------	--